

እኛ እናንተን እንዳከበርናችሁ ሁሉ እናንተም የእኛን ድምፅ

እንድታከብሩል!

ሰላማዊት ከአዲስ አበባ

ግንቦት 15/2002 ዓ.ም ዕለተ እሁድ ለ4ኛው አገራዊ ምርጫ በመራጭነት የተመዘገቡ 32 ሚሊዮን መራጮች ድምጽ የሚሰጡበት ቀን ነበር።ይህ ታላቅና ታሪካዊ አገራዊ ክንውን ሰፊ ዝግጅትና ርብርብ ሲደረግበት ቆይቶ በድል ሊቋቋም የመጨረሻው ምዕራፍ መዳረሻ በመሆኑ ሁሉም በጉጉት ሲጠብቀው ቆይቷል።ዕለቱ የሁሉንም የመራጩን፣የተመራጩንና የሚዲያውን ሰፊ ትኩረት እንደመሳቡም፣ የከተሞችና መንደሮች ጎዳናዎች ሁሉ ወደ ምርጫ ጣቢያዎች ብቻ እንዲያደርሱ የተዘረጉ እስኪመስል ከንጋት ጀምሮ ወደ ምርጫ ጣቢያዎች በሚጓዙና ቆየትየት ብሎም መርጠው ወደ ጉዳያቸው በሚመለሱ ሰዎች ተሞልተው ነበር።

የምርጫ ጣቢያዎች ከጧቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ተከፍተው መራጩን ሕዝብ በትጋትና በአግባቡ ሲያሰተናግዱ ውለዋል።መራጩ ህብረተሰብ ምርጫው ከማንም በላይ እኔን ይመለከተኛል በሚል የባለቤትነት ስሜት፣ተነሳሽነትና ቁርጠኝነት በንቃት ተንቀሳቅሷል። መራጮች ያለአንዳች ችግር በሰላም እንዲስተናገዱና ዲሞክራሲያዊ መብታቸውን በአግባቡ እንዲጠቀሙ በዋናነት በምርጫ አስፈጻሚ አካላት፣ከዚህም ጋር በሌሎች ባለድርሻ አካላትና ፀጥታ አስከባሪዎች የተደረገው ዝግጅትና ተግባራዊነቱ በብዙ መልኩ የተሳካ ነበር።ህብረተሰቡም ከወጣት እስከ አዛውንት በፍጹም ጨዋነትና ሥነ ስርአት በመራጮች በተጨማሪም ለጃጅም ሰልፎች ሳይሰላች ወሳኝ ድምጹን በነፃነት ሲሰጥ ውሎ በስኬት ተጠናቋል።

መራጩ ሕዝብም ዲሞክራሲያዊ መብቱን ተጠቅሞ ድምጹን እንዲሰጥ ቀደም ሲል የተጠናከረ ቅስቀሳ በባለድርሻ አካላት በመደረጉና የህብረተሰቡም ግንዛቤ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጎለበተ በመምጣቱ በነቂስ ወጥቶ በንቃት ተሳትፏል።ይህ ሰፊ ተሳትፎ መታየቱም በአንድ ወይም በሌላ መልኩ የምርጫውን ሂደት ለማጣጣልና

ታላላቅን በሃሰተኛ ክስ ለማጉደፍ የሸረቡትን ሴራ፤ ፀረ ዲሞክራሲያዊ ቅስቀሳና ይህን እኩይ ድርጊታቸውን ለመተግበር ሲነቀሳቀሱ የነበሩትን የሕዝቡ ደመኛ ጠላቶችንና ጨለምተኞችን ያሳፈረና ተስፋ ያስቆረጠ የሕዝብ ሀቀኛ ውሳኔ የታየበት ሂደት ነው።

የሕዝብ ወሳኝነትና አሸናፊነትም የሚጀምረው ከዚህ መሆኑን በተግባር አስመስክሯል። የድምጽ አሰጣጡ ያለአንዳች ችግር በሰላምና በስኬት መጠናቀቁም በቀጣይ ቀናት ለሚከናወኑ የምርጫው ሂደትና የአፈጻጸም ስኬት ወይም የመጨረሻው መቋጫ ትልቅ መሰረት ነው። የድምጽ አሰጣጡ ፍጹም የተረጋጋና ሰላማዊ እንደነበር በዋናነት ከራሱ ከመራጩ ህብረተሰብና ብሎም ከአንዳንድ የተፎካካሪ ፓርቲዎች አመራሮች ጭምር ተገልጿል። ሕዝቡ ራሱ በነፃነት መርጦና ሂደቱንም በቅርብና በባለቤትነት መንፈስ ታዘቦ የሰጠው ማረጋገጫ ከምንም በላይ ፋይዳ ያለው ነው። ይህን የህዝቡን ማረጋገጫም ልናከብርለትና ግምት ልንሰጠው የግድ ይላል። በሕዝብ መብት፤ ጥቅምና ነጻ ውሳኔ ላይ ማንኛውም አካል የራሱን ፍላጎትና ዓላማ መሰረት አድርጎ ሊወስንበትና ሊናገርለት አይችልም።

በቀጣይም መራጩ ህብረተሰብ በከፍተኛ ቁርጠኝነትና ተነሳሽነት በነቂስ ወጥቶ በድምጹ ያረጋገጠውን ነፃና ዲሞክራሲያዊ ውሳኔ መቀበል የሁሉም ድርሻና ኃላፊነት ነው። የምርጫው ሂደት እስካሁን በተጓዘበት ሰላማዊና ሕጋዊ መንገድ እንዲጓዝም ሁሉም የድርሻውን መወጣት ይኖርበታል። በተለይ በድምጽ አሰጣጡ ወቅት የነበረውን ሕግ አክባሪነት፤ ጨዋነትና ዲሞክራሲያዊ መብትን በአግባቡ ለመጠቀም የታየውን ተነሳሽነትና ቁርጠኝነት ይበልጥ በማጎልበት የሕዝቡን መብትና ጥቅም ማስከበር ከምንም በላይ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። የሕዝቡን ነፃ ምርጫና ውሳኔ በጸጋና በቁርጠኝነት አምኖ መቀበል ሕዝብን ማክበር ነው።

ከዚህ በተጻራሪ በመቆም በአሉባልታ፤ በሃሰተኛ ውንጀላና ክስ የሕዝቡን ትክክለኛ ምርጫና ፍላጎት ለማፈን ወይም ለማድበስበስ መሞከር ከሕዝቡ ጋር መጠላት ስለሚሆን፤ ውጤቱ የሚያምር አይሆንም። ምንም ዓይነት ቅሬታ እንኳ ቢኖር ለዚህ ሲባል በወጡ ሕጋዊ አግባቦች ብቻ ሊፈቱ ይገባል እንጅ የሚነሱ ቅሬታዎችን መነሻ

በማድረግ ውዥንብር መፍጠር ወይም ሕገወጥ አካሄድ ለመከተል መሞከር በምንም መልኩ አማራጭ ሊሆን አይችልም። የሕዝቡን አመኔታና ክብር ማግኘት የሚቻለው ምን ጊዜም ቢሆን መብትና ጥቅሙን አክብረን ለውሳኔው ፍጹም ተገዥ ስንሆንና የሕግ የበላይነትን ስንቀበል ብቻ ነው።

ሕዝቡ ነጻ ምርጫውንና ፍላጎቱን በድምጽ አረጋግጦ የሰጠ ስለሆነ ቀሪው ተግባር ውሳኔው እንዲተገበርለት ብቻ ነው። በዚህ ላይ ሁሉም ድርሻ ያለው ስለሆነ የቤት ሥራውን ወስዶ የሕዝብ ወገንተኝነቱን በተግባር ማረጋገጥ ይጠበቅበታል። የምርጫው ውጤት ምንም ሆነ ምን፣ የትኛውም ፓርቲ ያሸንፍ፣ የሕዝብ ውሳኔን በጸጋ ተቀብሎ ለመንቀሳቀስ ተወዳዳሪ የነበሩ ሁሉም ፓርቲዎች ቀዳሚ ተነሳሽነትና ድፍረት ሊኖራቸው ይገባል። እኛ የእናንተን ተወዳዳሪ ፓርቲዎች ጥሪ አክብረን በነቂስ ወጥተን ድምፃችንን ይወክለናል ለምንለው እጩ ሰጥተናል እናም እኛ እናንተን እንዳከበርናችሁ ሁሉ እናንተም የእኛን ድምፅ እንድታከብሩልን እንጠትቃችኋለን።